



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር**

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

**ሰኔ 2016 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተመደበለትን የመደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጁ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጁ የሂሳብ ሪፖርቶች፡-

- ◆ የሂሳብ ማመዛዘኛ፣
- ◆ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣

ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የ2015 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

ገቢ፤

1. የፌዴራል የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 ዓ.ም ክፍል አንድ አንቀጽ 9 ማንኛውም ገቢ የሚያገኝ ሰው በዚህ አዋጅና ታክስ አስተዳደር አዋጅ መሰረት ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት ይላል፡፡ በተጨማሪም በዚህ አዋጅ ክፍል 2 ከመቀጠር በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ስለመጣል ከሚለው ንዑስ አንቀጽ 1 በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ተቀጣሪ በአንድ ወር ውስጥ ከመቀጠር ከሚያገኘው ጠቅላላ የወር ወይም የወሩ ክፍያ ገቢ ላይ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 01 በተወሰኑት ምጣኔዎች መሰረት በእያንዳንዱ ወር ግብር ይከፍላል ይላል፡፡ ይሁን እንጂ፤ በናሙና የተመረጡት 9 ሚሲዮኖች ሂሳብ አዲት ሲደረግ ፡- በተለያዩ ኤምባሲዎች የሚገኙ የሎካል ሠራተኞች ከሚከፈላቸው ወርሃዊ ደመወዝ ላይ ተቀናሽ መደረግ የሚገባው የስራ ግብር ብር 26,521,701.84 ሳይቀነስ ተገኝቷል፡፡

ወጪ፤

2. የውጭ ግንኙነት አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 790/2005 ክፍል 6 አንቀጽ 38 ንዑስ አንቀጽ 2 ለውጭ ግንኙነት ሰራተኛና ለቤተሰቡ የሚከፈሉትን አበሎች እና ጥቅማ ጥቅሞች መጠን የውጭ ጉዳይ ሚ/ር አጥንቶ ለመንግስት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ስራ ላይ ያውላል ይላል፡፡ ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኢስላምአባድ /ፓኪስታን/ ኤምባሲ ለተመደቡ ድፕሎማት ብር 16,517,174.35 የቤት እና የኑሮ መደጎሚያ አበል ክፍያ የፈፀመ ሲሆን፤ ክፍያው በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተጠና ቢሆንም በሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ እንዲከፈል መደረጉ፤

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

3. በፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 አንቀጽ 5/መ ተሰብሳቢ ሂሳብ በቂ ማስረጃ ሲቀርብለት ብቻ በተሰብሳቢ ሂሳብነት መያዝ ያለበት ሆኖ የተሰብሳቢ ሂሳብ ክምችት እንዳይፈጠር ቁጥጥር ማድረግ እንደሚገባ ተመልክቷል፡፡ ይሁን እንጂ፤ በተለያዩ የሂሳብ መደቦች በድምሩ ብር 24,564,721.95

በተሰብሳቢ የተያዘ ሲሆን፤ ማስረጃ ባለመቅረቡ የሂሳቡን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ አልተቻለም፡፡

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 3 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ያሉት የሂግብ ሪፖርቶች የተሰበሰበውን ገቢ የተፈጸመውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡

ምንም እንኳ ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይሩት ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

ወጪ፤

1. የወጪ ሂሳቦች የሚመዘገቡት የገ/አ./ል/ሚ/ር ነሐሴ 1999 ዓ.ም ባወጣው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት የወጪ ሂሳቦች በተገቢው የሒሳብ መደብ የሚመዘገቡ መሆኑን ለማረጋገጥ በናሙና አዲት ሲደረግ፤ በድምሩ ብር 2,057,210.08 በተገቢው የሂሳብ መደብ ያልተመዘገበ ወጪ መገኘቱ፤
2. የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች የገንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ክፍል ሁለት አንቀፅ 14 ንዑስ አንቀጽ 4፤ ተራ ቁ. 7 ክፍያ ለሚፈፀምባቸው ወጪዎች ተገቢው ማስረጃ ማቅረብ እንዳለበት ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ በኢ.ፍ.ሚስ የተመዘገበው እና በሶፍት ኮፒ የቀረበው የሚስዮኖች የወጪ ሂሳብ ምዝገባ ከሚስዮኖች ከተላከው የወጪ ሂሳብ ሰነድ ጋር ሲመሳከር፤ በሶፍት ኮፒ የቀረበው በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 288 የተመዘገበው የሚስዮኖች የወጪ ሂሳብ ድምር ብር 11,015,456.73 ሲሆን ከሚስዮኖች የቀረበ የወጪ ሂሳብ ሰነድ ዝርዝር ድምር ብር 10,969,394.90 በመሆኑ ልዩነቱ ብር 46,061.83 በኢ.ፍ.ሚስ ምዝገባ በወጪ የተያዘ እና የወጪ ማስረጃ ያልቀረበለት መሆኑ ታውቋል፡፡

በጀት

3. በፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 እና በፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 190/2002 ክፍል 3 አንቀጽ 12 መሠረት መ/ቤቶች የተመደበላቸውን በጀት በአግባቡ በሥራ ላይ ሊያውሉ እንደሚገባቸው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ የመ/ቤቱ የበጀት አስተዳደር፣ አጠባበቅ እና አጠቃቀም መመሪያን የተከተለ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ መደበኛ በጀት ብር 46,297,099.46 እና ካፒታል በጀት ብር 25,482,977.74 በድምሩ ብር 71,780,077.20 በየሂሳብ አርዕስቱ ከ10 በመቶ (10%) በላይ ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤

ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

ወጪ፤

1. የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 ክፍል አንድ አንቀጽ 3 የሕጉ ተፈጻሚነት ወሰን በሚለው ን/አ 1 አዋጁ በአሰሪና ሰራተኛ መካከል በሚደረግ በቅጥር ላይ በተመሰረተ የሥራ ግንኙነት እና በምልመላ ሂደት ላይ ተፈፃሚ እንደሚሆን ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ አንቀጽ ን/አ 2 ሠ. በልዩ ሕግ የሚተዳደሩ እንደ ጦር ኃይል ባልደረቦች፣ የፖሊስ ኃይል ባልደረቦች፣ የመንግስት አስተዳደር ሠራተኞች፣ የፍርድ ቤት ዳኞች፣ አቃቢያን ሕግ ላይ፡- ህጉ ተፈጻሚነት እንደማይኖረው ያመለክታል፡፡ ይሁን እንጂ፣ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በህግ ሳይፈቀድለት በየሚሲዮኖችና አምባሲዮች በኮንትራት ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ሠራተኞች በተለያዩ ምክንያት ኮንትራታቸው በመቋረጡ የቆይታ ግዜያቸውን ታሳቢ በማድረግ ብር 1,823,952.46 ካሳ ተከፍሏቸው መገኘቱ፤
2. የፌዴራል መንግሥት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 1/ሀ የመንግስት መ/ቤቶች ከአንድ አቅራቢ ግዢ መፈጸም የሚችሉት እቃው ወይም አገልግሎቱ የሚገኘው ከአንድ እጩ ተወዳዳሪ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ማወዳደር የማይቻል መሆኑ ሲረጋገጥ እንደሆነ ያመለክታል፡፡ በዚህም መሠረት የግዥውን ትክክለኛነት ለማጣራት በናሙና ኦዲት ሲደረግ፡- ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያለውድድር በቀጥታ የእቃ እና የአገልግሎት ግዥ ለፈጸመበት ብር 7,316,048.00 ወጪ ሆኖ መገኘቱ፤

3. የፌዴራል መንግስት የፋይናንስ ኃላፊነት መመሪያ ቁጥር 6/2003 ክፍል 2 የፋይናንስ ኃላፊነት የመንግስት መ/ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች ቁጥር 6(ለ) የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም አዋጁን ለማስፈጸም በወጣው የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ላይ በመመርኮዝ የወጡት መመሪያዎች በመ/ቤት ውስጥ በተሟላና ተገቢ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ መዋላቸውን በማረጋገጥ ረገድ ላይ ተጠያቂነት እንዳለባቸው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በስሩ ያሉ ኢምባሲዎች የራሳቸውን የጥበቃ ሠራተኛ ቀጥረው እንደሚያሰሩ እና ለተቀጣሪዎቹም ወርሃዊ ደመወዝ እንደሚከፍሉ ቢታወቅም ኢምባሲዎቹ የጥበቃ እና ቆሻሻ የማንሳት አገልግሎት በሚል ህጋዊ ውል ለሌላቸው ግለሰቦች በድምሩ ብር 40,607.785 ከደንብና ከመመሪያ ወጪ ተከፍሎ በሂሳብ መደብ 6256 በወጪ ተይዞ ተገኝቷል፡
4. የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያ ሰኔ 2002 ዓ.ም ክፍል 2 አንቀጽ 16.5 (ሠ) የቴክኒክ ፍላጎት መግለጫ በሚዘጋጅበት ጊዜ የተወሰነን አምራች የንግድ ምልክት ወይም አገልግሎት ሰጭ ማመልከት (መጥቀስ) እንደሌለበት ይገልጻል፡፡ ስለሆነም የመመሪያ ተፈጻሚነት ለማረጋገጥ በናሙና አዲት ሲደረግ፤
 - ከራስቴክ ኮምፒውተር ሶሊዩሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር በብር 190,000.00 የላፕቶፕ ግዥ ተፈፅሞ በቀን 30/06/2015 በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 00029682 በሂሳብ መደብ 2311101/6313 በወጪ የተያዘ፤
 - ከይበቃል ዳኞቻቸው በብር 180,200.00 ግዥ ተፈፅሞ በቀን 20/11/2014 በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 00027705 በሂሳብ መደብ 2311101/6313 ተመዝግቦ የተገኘ፤ በድምሩ ብር 370,200.00 ኤች ፒ የንግድ ምልክት ብራንድ ተጠቅሶ ግዥ ተፈፅሞ ተገኝቷል፡፡

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

1. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል የመንግሥት መመሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 4/2003 መሰረት ለውሎ አበልና ለመጓጓዣ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ ሰራተኛው ሥራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ፤ በመመሪያ ቁጥር 5/2003 መሰረት ደግሞ ለግዥ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ በሰባት ቀናት ውስጥ መወራረድ እንዳለበት ያዛል፡፡ ይሁን እንጂ በተለያዩ የሂሳብ መደቦች

በተሰብሳቢ የተያዘ በድምሩ ብር 98,743,249.31 በደንቡና በመመሪያው መሰረት በወቅቱ ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡

ተከፋይ ሂሳብ፤

2. ተከፋይ ሂሳቦች በተገባው ግዴታ መሰረት በወቅቱ የሚከፈሉ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በድምሩ ብር 77,496,027.43 ለባለመብቱ ሳይከፈል ተገኝቷል፡፡

ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

ንብረት

1. የሚኒስቴር መ/ቤቱ የንብረት አመዘጋገብ፣አያያዝ እና አጠባበቅ በአዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 በተገለፁት ሁኔታዎች እና ድንጋጌዎች መሠረት መፈፀሙን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፡-

- በሚስዮኖች በ2015 በጀት ዓመት የንብረት ቆጠራ ሪፖርት የተወሰኑት በሀርድ ኮፒ እና የተወሰኑት ደግሞ በሶፍት ኮፒ (እስካን የተደረገ) ለዋናው መስሪያ ቤት የቆጠራው ሪፖርት የተላከ ቢሆንም አጠቃላይ የንብረት ከወጪ ቀሪ ማመዛዘኛ ያልቀረበ በመሆኑ፤ ንብረቶች በትክክል መቆጠራቸውን ማረጋገጥ የማያስችል መሆኑን፤ የተዘጉ ሚሲዮኖች ሲጠቀሙባቸው የነበሩ በርካታ ንብረቶች ፍሪጆች፤ ወንበሮች፤ ጠረጴዛዎችና ሌሎች ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ንብረቶች ወደ ግምጃ ቤት የገቡ ቢሆንም ያለ አገልግሎት መቀመጣቸው በቆይታ ብዛት ለብልሽት እንዳይደረጉ መፍትሄ እና ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ፤
- የተለያዩ ወንበሮች ገስት ቼር ብዛት 103 ፤ ኤክስፐርት ወንበር ብዛት 8፤ ማኔጄሪያል ወንበር ብዛት 1 እንዲሁም ኤክስኪቲቭ ወንበር ብዛት 1 በድምሩ 113 ወንበሮች መወገድ ሲገባቸው በግምጃ ቤት ተከማችተው የሚገኝ መሆኑ፤
- የተለያዩ ፋይል ካቢኔቶች፤ የኤክስፌይ ሃዘርድ ፤ጋሬት፤ የውሃ ማሞቂያዎች ፤የቡና መጭመቂያ መወገድ ሲገባቸው በስቶር ውስጥ ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑን፤
- ብዛት ያላቸው ናኖዳስ የፕሪንተር ቶኒሮች ተቋሙ የማይጠቀምባቸው በመሆኑ ያለ አገልግሎት በግምጃ ቤት ውስጥ የሚገኙ መሆኑ፤
- አገልግሎት የማይሰጡ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ብዛት 13፤ ፕሪንተሮች ብዛት 13፤ የስልክ ቀፎዎች ብዛት 5፤ የፎቶ ኮፒ ማሽኖች ብዛት 11፤ ዩፒኤሶች ብዛት 9 ፤

የውሃ ማሞቂያዎች፣ ማጠቢያ ማሽኖች ፣ ፍሪጅ ብዛት 1፣ ቴሌቪዥኖች ብዛት 14፣ ጠረጴዛዎች ብዛት 6፣ መደርደሪያዎች ብዛት 8 ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ እና ፊርኒቸሮች፣ የመኪና ንግዶች፣ መወገድ ሲገባቸው ተከማችተው የሚገኙ መሆኑን፤

በአዲት ቅኝትና ዳሰሳ ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡

2. የሚኒስቴር መ/ቤቱ የንብረት አመዘጋገብ፣ አያያዝ እና አጠባበቅ በአዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 በተገለፁት ሁኔታዎች እና ድንጋጌዎች መሠረት መፈፀሙን እና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በ2014 በጀት ዓመት ሪፎርም በማድረጉ ምክንያት የተወሰኑ ሚስጦኖች እንዲዘጉ ሲደረግ ንብረቶች በአግባቡ ስለመሸጣቸው፣ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ስለመላካቸው ፣ ለሌላ አካል በስጦታ ስለመሰጠታቸው ወይም በሌላ መንገድ ስለመወገዳቸው ሲጣራ፤

➤ በዋናው መስሪያ ቤት በንብረት ምዝገባና ቁጥጥር መረጃ መሰረት ሚስጦኖች ምን ያህል ንብረት እንዳላቸው ያልተለየ መሆኑ፤

➤ ከሚስጦኖች ወደ ዋና መስሪያ ቤት የተላኩት የንብረት ዝርዝር ብቻ በመሆኑ የሚስጦኖቹ ንብረቶች በአግባቡ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት መላካቸውን ለማረጋገጥ አለመቻሉን፤

ሌሎች በናሙና ተመርጠው ከታዩት ሚስጦኖች የተላኩት ንብረቶችና በዋና መስሪያ ቤት ገቢ የተደረጉት ልዩነት በማነስ እና በመብለጥ / የተላኩበት ዝርዝር ውስጥ የሌሉ መኖራቸው፤

ክትትል አዲት፤

የ2014 በጀት ዓመት አዲት ግኝቶች

➤ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኤምባሲዎች የሎካል ሠራተኞች ከሚከፈላቸው ወርሃዊ ደመወዝ ላይ ተቀናናሽ መደረግ የሚገባው የስራ ግብር ብር 25,082,996.01 ሳይቀነስ የተገኘ መሆኑን፤

➤ በድምሩ ብር 40,884,336.48 ከደንብና መመሪያ ውጭ የካሳ ክፍያ ተከፍሎ መገኘቱ፤

- በጅቡቲ ኤምባሲ የውጪ ጥበቃ አገልግሎት ለሰጡበት በሚል ህጋዊ ውል ለሌላቸው የጅቡቲ ፖሊስ አባላት በድምሩ 592,000 ከደንብና መመሪያ ውጪ ክፍያ ፈጽሞ መገኘቱ፤

የ2013 በጀት ዓመት አዲት ግኝቶች፤

- በተለያዩ የኢ.ፌ.ድ.ሪ ኤምባሲዎች ከሚገኙ የሚሲዮን ኮንትራት ሰራተኞች ደመወዝ ተቀናሽ መደረግ የሚገባው፤ በድምሩ ብር 15,202,769.03 የስራ ግብር ተቀናሽ ተደርጎ ለመንግስት ገቢ መደረግ ሲገባ ሳይቀነስ ክፍያ ተፈፅሞ ተገኝቷል፡፡
- በዋናው መ/ቤት እና በተለያዩ ሚሲዮኖች ለሚገኙ ለሎካል /ለኮንትራት/ ሰራተኞች በድምሩ ብር 1,011,542.79 ያለአግባብ የካሳ ክፍያ የተከፈለ መሆኑ፤
- ተገቢ ማስረጃ ከክፍያ ሰነዱ ጋር ሳይቀርብ ብር 94,831.89 ክፍያ የተፈፀመ መሆኑን፤

የ2011 በጀት ዓመት አዲት ግኝቶች

- ከህዳር 10/2011 ጀምሮ ከተለያዩ ኤምባሲዎች ወደ ዋናው መ/ቤት እንዲመለሱ በተደረገው ጥሪ መሰረት መመለስ ላልፈለጉ ሰራተኞች እና ተመልሰው ለተሰናበቱ በሚል ብር 10,512,082.55 የካሳ ክፍያ ፈፅሞ ተገኝቷል፡፡
- ለመ/ቤቱ ሚኒስቴር ደኤታ ከተፈጸመው የቤት አበል ክፍያ ላይ ብር 6,300.00 የገቢ ግብር ተቀነሶ ለሚመለከተው አካል ገቢ ሳይደረግ ተገኝቷል፡፡

የ2008 በጀት ዓመት አዲት ግኝቶች

- በዋናው መ/ቤት ደንብና መመሪያ ሳይከተል ያለአግባብ የተፈጸመ ክፍያ ብር 280,530.00 ተገኝቷል፡፡

ከሰላምታ ጋር

የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት

ሰኔ 2016 ዓ.ም